

# የግንቦት ትሩፋቶች

አባ መላኩ 05-25-18

ሕዝባዊው ትግል መቋጫ አግኝቶ የሠላም፣ የልማትና የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ እውን መሆን የጀመረበት፤ የሕዝቦች የአብሮነት ማሰሪያ፣ የአንድነት ዋስትና እና የአዲሲቷ ኢትዮጵያ መሠረት የተጣለበት ዕለት - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም። ኢትዮጵያ አበቃለት፣ ተክፋፈለች፣ ዜጎቿም በእርስ በርስ ጦርነት ሊጫረሱ፤ በደም ሊራጩ ተቃርበዋል የሚለው "ሟርት" ርቆ የተቀበረበት ዕለት - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም። ለኢትዮጵያ ህልውና አልፋና ኦሜጋ የሆነው የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ መንግሥት ፀድቆ ሥራ ላይ እንዲውል መሠረት የሆነው - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።

ይህ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ህገ መንግሥት በሕዝቦች መካከል መቻቻልን፣ አብሮነትን፣ የዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥ ሃሳቦችን ይዟል። ይህ ብቻም አይደለም! የህገ መንግሥቱ መሠረታዊ ዓላማ በሕዝቦች መካከል እኩልነትን አስፍኖና መከባበርን አጎልብቶ የኢትዮጵያን አንድነት በጽኑ መሠረት ላይ ማቆም ነው። ይህ እውነታ ባለፉት 27 ዓመታት በተግባር የታየ ብሎም የአገሪቱን እውነተኛ እኩልነትና አንድነትን ማዳበር የቻለ ነው።

የኢትዮጵያ ህገ መንግሥት የሕዝቦችን ነጻነት በማረጋገጥ ረገድ ከማንኛውም አገር ህገ መንግሥት የተሻለ ስለመሆኑ ብዙዎች ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። በሕዝቦች መካከል መተማመንን አንግሷል። የአዲሲቷ ኢትዮጵያ ዜግነት በፍላጎት እንጂ በኃይል መጫን እንደማይቻል አረጋግጧል።

ህገ መንግሥቱ በኢትዮጵያ ቁቆና ዳግም እንዳያንሰራራ ለዜጎች ዋስትናም ሰጥቷል። ቁቆና ለማሰፈን የሚፈልግ አካልን እጁን እንዲሰበሰብ አድርጎታል። አገሪቱንም ወደመበታተን አላመራትም።

አንዱ የህገ መንግሥቱ ውጤት የፌዴራል ሥርዓቱ ነው። ይህ ሥርዓት የሕዝቦችን እኩልነት፣ አብሮ የመኖርና የመቻቻል እሴቶችን አጎልብቷል። ዜጎች በአገራቸው ጉዳይ በያገባኛል ስሜት ተነሳሰተው እንዲወሰኑ አስችሏቸዋል። አምባገነኑ ወታደራዊ አገዛዝ እስከ ወዲያኛው ተመልሶ ላይመጣ የተንኮታኮተበት ብቻ ሳይሆን ሥርዓቱ ዳግም ላያንሰራራ ለአንደኛ ለመጨረሻ ጊዜ ርቆ የተቀበረበት ዕለት ነው - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።

የኢትዮጵያ ዘላቂ ሠላም የተረጋገጠበት፤ ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የልማትና የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ትግሉ ተጠናክሮ ከድህነትና ከኋላ ቀርነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለመሰለፍ ዋረቷን ለማፋጠን ቃል ኪዳን የተገባበት ዕለት ቁምር ነው - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።

የፌዴራል ሥርዓቱ ሕዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር የቻሉበት፣ በመፈቃቀድ ላይ ለተገነባ አንድነት መሠረት የጣሉበት ነው። ይህ ብቻም አይደለም! በኢትዮጵያ የብሔር ቁቆና፣ አፈናና አድልዎ ዳግም ላይመለስ የተሸኘበት ዕለት ነው - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም። ሕዝቦች ክልላቸውን እንዲያለሙ ሁኔታዎች የተመቻቹበት ብሎም በአገሪቱ እየተመዘገበ ያለው ዕድገት በሁሉም አካባቢ የተመጣጠነ እንዲሆን ምክንያት የሆነ ዕለት ነው - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።

ባለፉት ዓመታት መሠረተ ልማቶችን በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች ማስፋፋት ተችሏል። በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ባለው ዕድገት ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል መኖሩን ከሚያሳዩት መካከል የተመጣጠነ የከተሞች ዕድገት አንዱ ነው። ለዘመናት ለውጥ ሳያሳዩ የቀሩ ከተሞች ፈጣን ዕድገት ማስመዝገብ ጀምረዋል።

ባለፉት 27 ዓመታት የኢትዮጵያ ሕዝቦች በህገ መንግሥቱ ውስጥ የተቀመጡ መብቶቻቸውን ተጠቅመው አንድ የጋራ ፖለቲካዊና ምጣኔ ሀብታዊ ማኅበረሰብ ለመፍጠር በጋራ መረባረብ ይዘዋል። ዜጎች ማንነታቸውን አውቀው የአገራቸውን አንድነት በጽኑ መሠረት ላይ እንዲቆም አድርገዋል። በኢትዮጵያ ዘለቂ ሰላም ማስፈን በመቻሉ ካለፉት ጥቂት ዓመታት ወዲህ ተከታታይነት ያለው ባለሁለት አኃዝ ማስመዝገብ ተችሏል። ይህም የግንቦት 20 ውጤት መሆኑን ልብ ይሏል። በቀጣይም የፌዴራል ሥርዓቱን ማገልበት ተገቢ ይሆናል። ብዝሃነት እንዲጎለብት ሲደረግ በሥርዓቱ ውስጥ በተሻለ ደረጃ ግልጽነትን ይፈጥራል። ይህም ሁኔታ ኪራይ ሰብሳቢነትን ለመናድ ምቹ ሁኔታን ይፈጥራል። ብዝሃነት እንዲጎለብት ያደርጋል። የኃይማኖት አክራሪነት ቦታ እንዳያገኝ ያግዛል። ሕገ መንግሥቱ የኢትዮጵያ ዜጎች ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ተከብረው ዜጎች በነፃነት የሚኖሩበት አዲሲቷን ኢትዮጵያን ለመፍጠር መሠረት ጥሏል - ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።

ዛሬ በኢትዮጵያ በፖለቲካዊ አስተሳሰብ መደራጀት የተለመደ ሆኗል። ኢትዮጵያ የመድብለ ፓርቲ ሥርዓትን መከተል በመቻሏ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት ፕሮግራሞቻቸውን ለህዝብ በማስተዋወቅ መንቀሳቀስ ችለዋል። ሃሳብን የመግለፅ መብት በኢትዮጵያ ተረጋግጧል። የግል ሚዲያ እየተስፋፋ ይገኛል። የተለያዩ ሃሳቦችም በነፃነት ይንሸራሸራሉ። ታዲያ እነዚህ ሁሉ የግንቦት 20 ድል መሆናቸውን መዘንጋት አይገባም።

ዛሬ በኢትዮጵያ በሃይማኖት ምክንያት የሚደርሱ ተፅዕኖዎች ተወግደዋል። ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት ይስተናገዳሉ። ዛሬ በኢትዮጵያ መንግሥታዊ ሃይማኖትም ሆነ ሃይማኖታዊ መንግሥት የለም። በመሆኑም ሃይማኖቶች ሁሉ ተከባብረውና ተቻቻለው የሚኖሩበት አገር መመሥረት ተችሏል። ይህም የተገኘው በግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም ነው።

ዛሬ በኢትዮጵያ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን መገንባት ተችሏል። ከአፍሪካ ቀዳሚ የሆነ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ፣ የባቡር መስመር፣ የመንገድና የቴሌኮሙኒኬሽን ዝርጋታ ሥራዎች ተጠቃሾች ናቸው። በትምህርትና ጤና ዘርፍም ተጠቃሽ ሊሆኑ የሚችሉ ተግባራት ተከናውነዋል። ይህም የሆነው በግንቦት 20 1983 ዓ.ም ድል ነው። የዚህ ሁሉ ስኬት መሠረቱ ግንቦት 20 መሆኑን ማሰብ ተገቢ ይሆናል።

በጤናው ዘርፍም ኢትዮጵያ ከፍተኛ ስኬት ያሳየችበት ዘርፍ ነው። በትምህርትና በጤናው ዘርፍ የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች ቀድሞ በማሳካት እንደአብነት ተጠቃሽ አገር ሆናለች። በዚህም የተነሳ ሁሉም መለው ኢትዮጵያውያን ሊያከብሩትና ሊዘክሩት የሚገባ ሕዝባዊ የድል ቀን ነው ግንቦት 20 ቀን 1983 ዓ.ም።